



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥራ ስድስተኛ ዓመት ቁጥር ፱
አዲስ አበባ ሰኔ ፳ ቀን ፳፻፲ ዓ.ም.

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

16th Year No. 30
ADDIS ABABA 9th June 2010

ማውጫ

ደንብ ቁጥር ፩፻፹፫/፪ሺ፪

የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብገፅ ፭ሺ፪፻፺፮

CONTENTS

Regulation No. 183 /2010

Metal and Engineering Corporation Establishment
Council of Ministers Regulation Page 5296

ደንብ ቁጥር ፩፻፹፫/፪ሺ፪

የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽንን ለማቋቋም
የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ
ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና
ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፱፻፸፩/፲፱፻፺፰
አንቀጽ ፭ እና በመንግሥት የልማት ድርጅቶች አዋጅ
ቁጥር ፳፭/፲፱፻፹፱ አንቀጽ ፵፯ (፩) (ሀ) መሠረት ይህን
ደንብ አውጥቷል።

፩. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን
ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ
ቁጥር ፩፻፹፫/፪ሺ፪” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል ።

፪. መቋቋም

፩. የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን /ከዚህ
በኋላ “ኮርፖሬሽን” እየተባለ የሚጠራ/ የመንግ
ሥት የልማት ድርጅት ሆኖ በዚህ ደንብ
ተቋቋሟል።

፪. ኮርፖሬሽኑ በመንግሥት የልማት ድርጅቶች
አዋጅ ቁጥር ፳፭/፲፱፻፹፱ መሠረት ይተዳደራል።

፫. ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን

በመንግሥት የሚሰየም አካል የኮርፖሬሽኑ ተቆጣ
ጣሪ ባለሥልጣን ይሆናል።

Regulation No. 183/ 2010

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO ESTABLISH THE METALS AND ENGINEERING CORPORATION

This Regulation is issued by the Council of Ministers
pursuant to Article 5 of the Definition of Powers and
Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic
Republic of Ethiopia Proclamation No. 471/2005 and
Article 47(1)(a) of the Public Enterprises Proclamation
No. 25/1992.

1. Short Title

This Regulation may be cited as the "Metal and
Engineering Corporation Establishment Council of
Ministers Regulation No. 183/2010."

2. Establishment

1/ The Metals and Engineering Corporation
(hereinafter the " Corporation") is hereby
established as a public enterprise.

2/ The Corporation shall be governed by the Public
Enterprises Proclamation No. 25/1992.

3. Supervising Authority

A body to be designated by the government shall
be the supervising authority of the Corporation.

የንዱ ዋጋ
Unit price 1:85

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ ፹፻፩
Negarit Gazeta P.O.box 80,001

ሀ. ዋና መሥሪያ ቤት

የኮርፖሬሽን ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ እንደአስፈላጊነቱ በማናቸውም ሥፍራ ቅርንጫፍ ሊኖረው ይችላል።

ለ. ዓላማ

ኮርፖሬሽኑ የተቋቋመባቸው ዓላማዎች የሚከተሉት ናቸው፡-

ሐ. የማምረቻ ኢንዱስትሪዎችን ዲዛይን ማድረግ ፣ ማምረት ፣ መትክልና ኮሚሽን በማድረግ ለምርት ማዘጋጀት፤

ከ. የማምረቻ ኢንዱስትሪዎችንና ተቋማትን ማደስና ማሻሻል ፤

ተ. ኢንዱስትሪያል ማሽኖችን፣ የካፒታል ዕቃዎችንና የኢንዱስትሪ መለዋወጫ ዕቃዎችን ማምረት ፤

ሀ. የኢንጂነሪንግና የቴክኖሎጂ አቅም ማስፋፋትና ማጎልበት የሚያስችል በአጋርነት መርህ ላይ የተመሰረተ የኢንዱስትሪ ትስስር መፍጠር ፤

ሐ. ለመከላከያና የጸጥታ ኃይሎች የሚያገለግሉ የጦር መሣሪያዎችን ፣ መለዋወጫዎቻቸውንና አባሪ ዕቃዎቻቸውን ማምረት ፣ መጠገን ማደስና ማሻሻል፤

ከ. ያመረታቸውን የጦር መሣሪያዎች ፣ መለዋወጫዎቻቸውንና አባሪ ዕቃዎቻቸውን በሕግ በተፈቀደ መንገድ ሽያጫቸውን በአገር ውስጥና በውጭ አገር ማከናወን ፤

ተ. የሀገሪቱን የመከላከያ ኃይል ተጨባጭና የወደፊት ፍላጎቶችን በማጥናት በምርምርና ልማት ዝግጁነቱን በቀጣይነት የሚያረጋግጡ የቴክኖሎጂ አቅሞች መገንባት ፤

ሀ. የማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋት እንዲኖር ለማድረግ የገንዘብና የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የሚያወጣውን መመሪያና የፖሊሲ አቅጣጫ መሠረት በማድረግ ቦንድ ይሸጣል ፣ በዋስትና ያሰጣል ፣ ከአገር ውስጥና ከውጭ የገንዘብ ምንጮች ጋር የብድር ውል ይደራደራል ፣ ይፈራረማል ፤

ለ. ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ የሆኑ ሥራዎችን ማካሄድ ።

ሐ. ካፒታል

ለኮርፖሬሽኑ የተፈቀደው ካፒታል ብር ፲ ቢሊዮን (አሥር ቢሊዮን) ሲሆን ከዚህ ውስጥ ብር ፫ ቢሊዮን ፳፻፸፰ ሚሊዮን ፱፻፲፬ ሺ ፳፻፬ ከ ፶፭ ሣንቲም (ሦስት ቢሊዮን አንድ መቶ ሰባ ስምንት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ አሥራ አራት ሺ ስድስት መቶ አራት ብር ከሃምሳ አምስት ሳንቲም) በጥሬ ገንዘብና በዓይነት ተከፍሏል።

4. Head Office

The Corporation shall have its head office in Addis Ababa and may have branch offices elsewhere as may be necessary.

5. Purposes

The purposes for which the Corporation is established are:

1. to design, manufacture, erect , and commission manufacturing industries;
2. to engage in maintenance and overhauling of manufacturing industries;
3. to manufacture industrial machineries, capital goods and industrial spare parts;
4. to expand and enhance engineering and technological capabilities through creating partnership for the integration and interfacing industrial resources;
5. to undertake production, manufacturing, maintenance, overhauling and upgrading of weapons, equipments and parts useful to defense and security forces for combat and war operations;
6. to sell its products of weapons, equipments and parts to domestic and overseas buyers in conformity with the law;
7. to build technological capabilities of the countries defense forces by identifying existing and potential needs and through research and development;
8. in line with directives and policy guidelines issued by the Ministry of Finance and Economic Development aimed at ensuring macroeconomic stability, to sell and pledge bonds and to negotiate and sign loan agreements with local and international financial sources;
9. to engage in any other related activities necessary for the attainment of its purposes.

6. Capital

The authorized capital of the Corporation is Birr 10,000,000,000 (Ten Billion Birr) of which 3,178,914,604.55 (Three Billion One Hundred Seventy Eight Million Nine Hundred Fourteen Thousand Six Hundred Four Birr and Fifty Five Cents) is paid up in cash and kind.

፮. ኃላፊነት

ለኮርፖሬሽን ካለው ጠቅላላ ንብረት በላይ በዕዳ ተጠያቂ አይሆንም።

፯. ኮርፖሬሽን የሚቆይበት ጊዜ

ኮርፖሬሽን ላልተወሰነ ጊዜ ይቆያል።

፱. የተሻረ ደንብ

የናዝሬት ሽራና ልብስ ስፌት ፋብሪካ ማቋቋሚያ የሚኒስትራት ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፻፶/፪ሺ በዚህ ደንብ ተሸራፊ።

፲. የመብትና ግዴታዎች መተላለፍ

፩. በሚኒስትራት ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፻፶/፪ሺ ተቋቁሞ የነበረው የናዝሬት ሽራና ልብስ ስፌት ፋብሪካ መብቶችና ግዴታዎች በዚህ ደንብ ለኮርፖሬሽን ተላልፏል።

፪. በአዋጅ ቁጥር ፬፻፸፩/፲፱፻፺፰ አንቀጽ ፳፬ ንዑስ አንቀጽ ፲፪ መሠረት በሥሩ የተቋቋሙ የመከላከያ ኢንዱስትሪ ውጤቶችን የሚያመርቱ ፣ የሚጠግኑና የሚያድሱ ድርጅቶችን የሚመለከቱ የሃገር መከላከያ ሚኒስቴር መብቶችና ግዴታዎች በዚህ ደንብ ለኮርፖሬሽን ተላልፏል።

፲፩. ደንቡ የመጸናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ሰኔ ፪ ቀን ፪ሺ፪ ዓ.ም.

መለስ ዜናዊ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር

7. Liability

The Corporation shall not be liable beyond its total assets.

8. Duration of the Corporation

The Corporation is established for an indefinite duration .

9. Repeal

The Nazareth Canvas Sewing and Garment Factory Establishment Council of Ministers Regulation No. 150/2008 is hereby repealed.

10. Transfer of Rights and Obligations

1. The rights and obligations of Nazareth Canvas Sewing and Garment Factory Established under the Council of Minister Regulation No. 150/2008 are hereby transferred to the Corporation.

2/ The rights and obligations of the Ministry of National Defense with respect to enterprises established under it pursuant to sub-article (12) of Article 24 of Proclamation NO. 471/2005 and engaged in the production, maintenance and repair of defense industry products are hereby transferred to the Corporation.

11. Effective Date

This Regulation shall come into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, this 9th day of June 2010

MELES ZENAWI
PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA